



دار زايد للثقافة الإسلامية
Zayed House For Islamic Culture

የሥልጣን ብዛህነት - ለዕውቀት ብልፅግና

ፀሐፊ : መርየም መስመድ



zhic.uae @zhic_uae zhic_uae zhic

800 555



اتصل على
JUST CALL

P.O Box: 16090, Al Ain, U.A.E
www.zhic.uae contact@abudhabi.ae



የሥልጣን ብዛህነት በተለያዩ ማኅበረሰቦች መካከል አብሮ ለመኖርና ለዕድገትና ለሥልጣን ማብብ ትልቅ ሚና አለው። ብዛህነት ይህን ሁኔታ ለማስገንዘብ መጀመርያ አካባቢ ጥቅም ላይ ከዋለው ከፍልስፍና አበርክቶው በተጨማሪ በርካታዊ ማኅበረሰባዊና ዕውቀታዊ ፋይዳዎች አሉት። በሥልጣን ብዛህነት በኩል፤ አንድ ሰው በማኅበረሰቡ ዉስጥ ሊኖረው የሚችለው ሚና ጎልቶ ይወጣል፤ ያለው ክህሎትና ልዩ ተስጥኦው ይታወቅበታል። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው አንድ የተወሰነ የዕውቀትና የሥልጣን ሁኔታ ይኖረዋል፤ ይህም በአንድ የሰው ዘር መካከል ሰብዓዊ ማንነቱን የሚያረጋግጥበት መገለጫው ነው።

የሥልጣን ብዛህነት የማኅበረሰቡን ዕድገትና ማንነት ማሳያ ነው። ይህ መሆኑ የግለሰብንም ሆነ የማኅበረሰብን ዕውቀት ያዳብራል። በዚህም አንድ ሰው የሌላውን አካል ባህልና ማንነት የሚረዳበት ሁኔታ ይፈጠራል፤ በዙሪያው ያሉትን የተለያዩ እውነታዎችም ይገነዘባል። ከዚህም በመነሳት ነገሮችን ለማብራራት፣ ለመመራመርና ለማጣራትም ይነሳሳል። ይህ ሁኔታ የሰው ልጅ በተለያዩ የሰብዓዊነት ዘርፍ ከፍ እንዲል ያደርገዋል። የዚህ ዓይነቱ ግንዛቤ ፕላቶ እንዳለው - ምክንያታዊ የሆነ እምነት ነው፤ የሰው ልጅ የተለያዩ ተሞክሮዎችን፣ ዕውቀቶችን፣ ክህሎቶችንና ልምዶችን ያገኘ ዘንድ የተጨባጭ ልምድ ውጤት ነው።

በዚህ ረገድ በፍጥረት ዓለሙ ውስጥ ለሰው ልጆች ሁሉ የጋራ የሆኑ ነገሮች ለሰው ልጅ የዕውቀት ማግኛ ዋና ምንጮች ሆነው እናገኛለን። የሰው ልጅን ሰብዓዊ፣ ታሪካዊ፣ ባህላዊና ጥበባዊ እሴቱን በማጠናከር በማኅበረሰቡ ውስጥ የሥልጣን ብዛህነትን ያመጣሉ። የቋንቋን እና ራስን የመግለጽ ጥበቦችን የሚያሳድጉ፤ የዕውቀት ዕድገት ውጤት የሆነው ልማትና ብልፅግና ቀጣይነት ይኖረው ዘንድ የዋስትና ምልክቶች ናቸው። የመከባበር፣ የመተጋገዝ፣ የመተማመንና አንዱ ሌላኛውን የመቀበል ድልድይ የተሟላ የሆነበት በእጅጉ የተሳሰረና ንቃቱ ከፍ ያለ ማኅበረሰብ ለመፍጠርም አጋዥ ናቸው።

የተባበሩት መንግሥታት የዕውቀት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት (ዩኔስኮ) በ2001 “የሥልጣን ብዛህነት” በሚል ርዕስ ባወጣው ዓለማዊ መግለጫው ላይ ስለ ሥልጣን ብዛህነት አስፈላጊነትና ዕውቀትን ለማሳደግ ስለሚኖረው ሚና አፅንኦት ሰጥቷል። ማንኛውም ሰው ዕውቅና ሊሠጠው፣ ሊጠብቀው እና ሊንከባከበው እንደሚገባ ያሳሰበ ሲሆን ለሰው ልጆች ሁሉ የጋራ የሆነ ሀብት እንደሆነ አድርጎ መወሰድ እንዳለበትና አሁን ላይ ላለውም ሆነ ለመጨው ትውልድ የሚኖረው ፋይዳ የጎላ እንደሆነም አስረግጧል።

ከዚህ አንጻር የተባበሩት የዐረብ ኤምሬቶች መንግሥት የሥልጣን ብዛህነትን በመተግበር እና ዕውቀትን ለማሳደግ ያለውን ሚና በመረዳት ዕውቅና በመስጠት በኩል ትልቅ ምሳሌ ነው። ይህም ሁኔታ መንግሥት በበላይነት በሚቆጣጠራቸው የተለያዩ ተነሳሽነቶች ውስጥ የሚንፀባረቅ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ የወጣት ማኅበራትንና የተለያዩ አገራት ኮሚቴዎች ሥልጣኔዎችን የማበረታታትን ሁኔታ ማንሳት ይቻላል። ይህም ሁኔታ ግለሰብንም ሆነ ማኅበረሰብን ሊጠቅም በሚችል መልኩ የዕውቀት ልውውጥ እሴትን በከፍተኛ ሁኔታ ለማስረጽና ሁሉም ሰው ደኅንነቱ በተረጋገጠ ሰላማዊ ከባቢ ዉስጥ እንዲኖር የሚደረግ የሁልጊዜም ጥረት ነው። ከዚህም ሌላ



መንግሥታት እና የተለያዩ የሥልጣን ማኅበረሰቦች በዓሎቻቸውና በተለያዩ ምክንያት የሚደረጉ ዝግጅቶቻቸውን ዕውቅና በመስጠት የመንግሥት ህንፃዎችንና ጎላ ያሉ ታዋቂ ቦታዎችን በሌሎች አገራት ባንዲራዎች በማስዋብ፣ የሥልጣን ብዛህነትን የሚያንፀባርቁ አገራዊ ፌስቲቫሎችን ያቀርባል።

የሥልጣን ብዛህነት የሰው ልጅ መሰናክሎችን እንዲያያልፍ መተሳሰርን የግድ ከሚለውና አጽንኦትም ከሚሠጠው ከመኗኗር መርህ ጀምሮ ሥልጣኔዎችን በመለዋወጥና ዕውቀትን በማበልፀግ ለማኅበረሰቦችም ሆነ ለግለሰቦች ዕድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ይህም ከተጨባጭቸን ጋር እንድንኖር፣ ራሳችንን እንድንገነባ፣ ማኅበረሰባችንና በተለያዩ የባህልና የሥልጣን ሁኔታ ላይ ያለውን በዙርያችን የሚገኘውን ማኅበረሰብ ከፍ እንድናደርግ ከሚያስተምረን ከእስልምና ሥልጣን እሴቶች ጋር የተጣጣመ ነው። በዚህም መነሻችንና መዳረሻችንን ዕውቀት በማድረግ፣ አንዱ ሌላኛውን የሚያጠናክር፣ የተያያዘ ሆኖም እንዲዘልቅ ሁላችንም ጥረት ልናደርግ የሚገባ ነው የሚሆነው።